



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያኛ ዓመት ቁጥር ፳፱  
አዲስ አበባ ነሐሴ ፲፮ ቀን ፪ሺ፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

20<sup>th</sup> Year No. 69  
ADDIS ABABA 22<sup>nd</sup> August, 2014

### ማውጫ

### CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፯/፪ሺ፮ ዓ.ም

Proclamation No. 857/2014

የፌዴራል የተቀናጀ መሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ-----ገጽ ፯ሺ፭፻፴፫

Federal Integrated Infrastructure Development Coordinating Agency Establishment Proclamation-----page 7533

### አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፯/፪ሺ፮

### PROCLAMATION No. 857/2014

#### የፌዴራል የተቀናጀ መሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ

#### A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF FEDERAL INTEGRATED INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COORDINATING AGENCY

#### ኤጀንሲን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

WHEREAS, Infrastructure works are related with assessment and payment of compensation for expropriation of land holdings and removal of properties, capital utilization, sustainability and accessibility of infrastructure;

የመሠረተ ልማት ሥራዎች ከሚለቀቁ የመሬት ይዞታዎች ከሚነሱ ንብረቶች ካሳ አተማመንና አፈፃፀም፣ ከመዋዕለ ንዋይ አጠቃቀም፣ ከመሠረተ ልማት ቀጣይነትና ተደራሽነት ጋር የተያያዙ በመሆናቸው፤

WHEREAS, service interruptions and environmental pollution resulting from damages on infrastructure works during the course of execution of infrastructure works has brought from time to time complex economic and social woes to the beneficiaries and the government;

የመሠረተ ልማት ሥራዎች ሲካሄዱ አንዱ በሌላው ላይ በሚያደርሰው ጉዳት ምክንያት የሚያስከትለው የአገልግሎቶች መቋረጥና የአካባቢ ብክለት በተጠቃሚውና በመንግስት ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ውስብስብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች እያስከተለ በመምጣቱ፤

WHEREAS, in order to alleviate the foregoing problems, it is found necessary to establish by law an institution that is entrusted with the responsibility of coordinating and regulating integrated execution of infrastructure works;

በዚህ ምክንያት እየታዩ ያሉትን ችግሮች ለማስወገድ የመሠረተ ልማት ሥራዎችን በተቀናጀ ሁኔታ ለማስፈጸም የሚያስችል የማስተባበርና የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው ተቋም በሕግ ማቋቋም አስፈላጊ በመሆኑ፤

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

የንዱ ዋጋ  
Unit Price 11.00

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፳፻፳፩  
Negarit G. P.O.Box 80001

**፩. አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ "የፌዴራል የተቀናጀ መሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፰፻፶፯/፪ሺ፮" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**፪. ትርጓሜ**

በዚህ አዋጅ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፡-

- ፩/ "መሠረተ ልማት" ማለት ከመሬት በላይ ወይም ከመሬት በታች ያለ መንገድ፣ የባቡር ሐዲድ፣ የአውሮፕላን ማረፊያ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ መስኖ፣ የውሃ መስመር ወይም የፍሳሽ ማስወገጃ መስመር ሲሆን ሌሎች ተያያዥ ግንባታዎችንም ይጨምራል።
- ፪/ "የመሠረተ ልማት ሥራ" ማለት በሚመለከተው አስፈጻሚ አካል የሚካሄድ የመሠረተ ልማት ግንባታ፣ መሥመር ገርጋታ፣ ጥገና፣ ማሻሻያ፣ መልሶ ግንባታ ወይም መሥመር ገርጋታ ሲሆን ተያያዥነት ያላቸውን ሌሎች ሥራዎች ይጨምራል።
- ፫/ "አስፈጻሚ አካል" ማለት የመሠረተ ልማት አቅርቦት የሚመለከተው አስፈጻሚ አካል ነው።
- ፬/ "ድንገተኛ ሁኔታ" ማለት በመሠረተ ልማት ሥራ ምክንያት ወይም በመሠረተ ልማት ላይ በድንገት የሚደርስ አደጋ ወይም ከዚህ ጋር በተያያዘ በሶስተኛ ወገኖች ላይ የሚያጋጥም የአደጋ ክስተት ነው።
- ፭/ "ክልል" ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፯(፩) የተመለከተው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን ይጨምራል።
- ፮/ "ንብረት" ማለት መሰረተ ልማቱ በሚካሄድበት መሬት ላይ ያለ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሲሆን ሰብልና ተክሎችን ይጨምራል።
- ፯/ "ሰው" ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።
- ፰/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለፀው የሴትንም ይጨምራል።

**1. Short Title**

This Proclamation may be cited as the "Federal Integrated Infrastructure Development Coordinating Agency Establishment Proclamation No. 857/2014".

**2. Definition**

In this Proclamation, unless the context otherwise requires:

- 1/ "infrastructure" means road, railway, airport, telecommunication, electric power, irrigation, water supply line or sewerage line found on or below the ground and includes other related constructions;
- 2/ "infrastructure work" means construction, installation, maintenance, upgrading or rehabilitation of infrastructure undertaken by the relevant implementing organ and includes other related works;
- 3/ "implementing organ" means the relevant organ for the provision of infrastructure;
- 4/ "emergency situation" means sudden accident that occurs during execution of infrastructure work or damage sustained by infrastructure or sustained by third parties as a result thereof;
- 5/ "region" means any State referred to in Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city administrations;
- 6/ "property" means an immovable property which includes crop and trees placed on the ground where the infrastructure has undertaking;
- 7/ "person" means any natural or legal person;
- 8/ any expression in the Masculine gender includes the Feminine.

**፫. መቋቋም**

፩/ የፌዴራል የተቀናጀ መሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ (ከዚህ በኋላ “ኤጀንሲ” እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግሥት መስሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፪/ ኤጀንሲው ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል።

**፬. ዋና መስሪያ ቤት**

የኤጀንሲው ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንዳስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤት ሊኖረው ይችላል።

**፭. የኤጀንሲው ዓላማ**

የኤጀንሲው ዓላማ በመንገዶች ማስተር ነፃላን ላይ የተመሠረተ የተቀናጀ የመሠረተ ልማት ሥራዎች እንዲካሄዱ ማስተባበርና በተቀናጀ የመሠረተ ልማት ሥራ ምክንያት ለሚነሱ ንብረቶችና ለሚለቀቁ የመሬት ይዘታዎች የካሣ ግምት ቀመር ማዘጋጀት ይሆናል።

**፮. የኤጀንሲው ሥልጣንና ተግባር**

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ ሀገራዊ የተቀናጀ የመሠረተ ልማት ሥራዎች ዕቅድና ማስተር ነፃላን ከሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ጋር በመተባበር ያዘጋጃል፤ አስፈጻሚ አካላትም ተግባራዊ ማድረጋቸውን ይቆጣጠራል፤ እንደ አስፈላጊነቱም በክልሎች እንዲተገበሩ ያደርጋል።

፪/ በክልሎች ውስጥ ለሚካሄዱ የተቀናጀ የመሠረተ ልማት ሥራዎች አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል።

፫/ በመሠረተ ልማት ሥራዎች ምክንያት በሶስተኛ ወገኖች ላይ ለሚደርስ የይዘታ መፈናቀልና የንብረት ጉዳት በሕጉ መሰረት ስለሚከፈለው ካሣ አገማመት ቀመር ያዘጋጃል፤ መረጃ ይይዛል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል።

፬/ በዐደቁ የአጭርና የረጅም ጊዜ የመሠረተ ልማት ዕቅዶች መሠረት የተዘጋጁ የሥራ ነገራዊዎችን ይገመግማል፤ ይፈቅዳል።

**3. Establishment**

1/ The Federal Integrated Infrastructure Development Coordinating Agency (hereinafter “the Agency”) is hereby established as an autonomous federal government organ having its own legal personality.

2/ The Agency shall be accountable to the Prime Minister.

**4. Head Office**

The head office of the Agency shall be in Addis Ababa and it may have branch office elsewhere, as may be necessary.

**5. Objective of the Agency**

The objective of the Agency shall be to coordinate the execution of integrated infrastructure development works in accordance with roads master plan and to develop formula for the assessment of compensation for properties to be removed and landholdings to be expropriated due to integrated infrastructure development works.

**6. Powers and Duties of the Agency**

The Agency shall have the powers and duties to:

1/ prepare, in collaboration with other relevant implementing organs, national integrated infrastructure development works plan and master plan; ensure that they are executed by the implementing organs; cause their implementation to be undertaken by regions, as may be necessary;

2/ provide the necessary support for integrated infrastructure works undertaken by regions;

3/ develop formulas for the assessment of compensation to be paid, in accordance with the law, to third parties for expropriated land holdings and properties removed in the course of undertaking infrastructure works, keep records thereof and follow up their implementation;

4/ evaluate and approve work programs prepared in accordance with the approved short and long term infrastructure development plans;

፭/ ከአስፈጻሚ አካላት የሚቀርቡ ፖሊሲዎችንና ሕጎችን የመሠረተ ልማት ሥራዎችን ከማቀናጀት አኳያ ይገመግማል፤ የበኩሉን አስተያየት ለሚመለከተው አካል ይሰጣል።

፮/ የመሠረተ ልማት መረጃዎችን ያደራጃል፤ ይይዛል፤ ሲጠየቅም ለሚመለከታቸው አካላት ይሰጣል።

፯/ የተገነቡ ወይም የተዘረጉ የመሠረተ ልማት ሥራዎችን የሚያሳዩ ምልክቶችን የኮድ፣ የዲዛይንና የቀለም ዓይነቶች ይወስናል፤ የሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላትም በምልክቶቹ መሠረት ለመፈፀማቸው ይከታተላል።

፰/ ለእያንዳንዱ የመሠረተ ልማት አስፈጻሚ አካል ተገቢውን ምልክት በአስፈላጊው ቦታ ላይ እንዲያደርግ መመሪያ ያስተላልፋል፤ ስለመፈጸሙም ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል።

፱/ የተቀናጁ የመሠረተ ልማት ሥራዎች በሚካሄዱ ባቸው አካባቢዎች የተፈጥሮ የአካባቢ ሁኔታዎች እንዲጠበቁ ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር መመሪያ ያወጣል፤ አፈፃፀሙንም ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል።

፲/ ስለተቀናጁ የመሠረተ ልማት ሥራዎች እንደ አስፈላጊነቱ ለሚመለከታቸው አካላት ሥልጠና ይሰጣል።

፲፩/ ድንገተኛ ሁኔታ ሲያጋጥም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር አስቸኳይ የመፍትሄ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል።

፲፪/ ሥራውን ለማካሄድ የሚያስችሉ እንደአስፈላጊነቱ የተለያዩ ባለሙያዎችን የያዙ የቴክኒክ ኮሚቴዎች ያቋቁማል።

፲፫/ እያንዳንዱ አስፈጻሚ አካል የሚያወጣው ስታንዳርድ እንደተጠበቀ ሆኖ ኤጀንሲው የመሠረተ ልማት ሥራዎችን ለማቀናጀት የሚያስችል ስታንዳርድ በማዘጋጀት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቦ ያወድቃል።

፲፬/ ከመሠረተ ልማት ሥራዎች በተጨማሪ በተፈቀዱ የግንባታ ሥራዎች ላይ ተመስርተው ለሚካሄዱ ግንባታዎች፣ መሥመር ዝርጋታዎች እና ተያያዥነት ላላቸው ሥራዎች ፈቃድ ይሰጣል።

5/ review policies and laws submitted by the implementing organs in light of integration of infrastructure development works, and forward its opinion to the relevant organ;

6/ compile and keep infrastructure data, and provide information to relevant organs upon request;

7/ determine codes, designs and color types of signs that identify existing infrastructure works and follow up their compliance by the relevant implementing organs;

8/ instruct every implementing organ to place the right sign at the right place, and follow up and inspect its implementation;

9/ issue directive, in collaboration with the relevant organs, to preserve natural environment in areas where integrated infrastructure works are being undertaken, and follow up and supervise its implementation;

10/ provide training on integrated infrastructure development works to appropriate organs, as may be necessary;

11/ in case of emergency situation, cause the taking of immediate remedial measure in consultation with the relevant organs;

12/ establish technical committees comprising different professionals, as may be necessary, that enable it to properly discharge its responsibilities;

13/ without prejudice to standards to be issued by the respective implementing organs, prepare and submit standards that enable the integration of infrastructure development works to the Council of Ministers for approval;

14/ issue permit, in addition to infrastructure works, for constructions, installations and related activities undertaken based on permitted construction works;

፲፮/ ከኤጀንሲው ፈቃድ ሳይገኝ ወይም ኤጀንሲው ከፈቀደው ውጪ የተፈጸመ የመሠረተ ልማት ሥራዎችን በሚመለከት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ መሠረት ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤

፲፯/ በዚህ አዋጅ መሠረት ለተቀናጁ የመሠረተ ልማት ሥራዎች አፈጻጸም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ያወጣል፤ ተግባራዊ ያደርጋል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፤

፲፰/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤በስሙ ይከሰሳል፤ ይከሰሳል፤

፲፱/ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

15/ cause the taking of appropriate measure in accordance with regulation to be issued for the implementation of this Proclamation against infrastructure works undertaken without or in violation of the permission of the Agency;

16/ issue directives for the implementation of integrated infrastructure development works in accordance with this Proclamation, and implement them and follow up their implementation;

17/ own property, enter into contract, sue and be sued in its own name;

18/ carry out other related activities that would enable it to achieve its objective.

**፮. የኤጀንሲው አቋም**

ኤጀንሲው፡-

ሐ/ የሥራ አመራር ቦርድ (ከዚህ በኋላ “ቦርድ” እየተባለ የሚጠራ)፤

ከ/ በመንግስት የሚሾሙ ዋና ዳይሬክተርና እንደ አስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና

ለ/ አስፈላጊው ሠራተኞች፤ ይኖሩታል፡፡

**7. Organization of the Agency**

The Agency shall have:

1/ a Management Board (hereinafter the “Board”);

2/ a Director General and, as may be necessary, Deputy Director Generals, to be appointed by the government; and

3/ the necessary staff.

**፯. የቦርዱ አባላት**

ሰብሳቢውን ጨምሮ የቦርዱ አባላት በመንግሥት ይሰየማሉ፤ ቁጥራቸውም እንደአስፈላጊነቱ ይወሰናል፡፡

**8. Members of the Board**

Members of the Board, including the chairperson, shall be appointed by the government; and their number shall be determined as may be necessary.

**፱. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር**

ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

ሐ/ ኤጀንሲውን የሚመለከቱ ፖሊሲዎችንና ሕጎችን እንዲሁም የኤጀንሲውን የአጭርና የረጅም ጊዜ ዕቅዶችን፤ ዓመታዊ የሥራ ነገራትና በጀት ለመንግስት ከመቅረባቸው በፊት ይገመግማል፤ ሲፈቀዱም በየጊዜው አፈፃፀማቸውን ይከታተላል፤

**9. Powers and Duties of the Board**

The Board shall have the powers and duties to:

1/ review, before submission to the government, policies, laws, short and long-term plans as well as annual work programs and budgets of the Agency, and follow up implementation of same upon approval;

ከ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፲፪) መሠረት ለሚቋቋሙ የቴክኒክ ኮሚቴዎች አባላት የሚከፈለውን አበል ይወስናል፤

2/ fix the allowance to be paid to members of technical committees established pursuant to sub-article (12) of Article 6 of this Proclamation;

ለ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፲፮) መሠረት የሚወጡ መመሪያዎችን ያወጣል፤

3/ approve directives to be issued pursuant to sub-article (16) of Article 6 of this Proclamation;

- ፩/ የኤጀንሲውን አዲት ሪፖርት ይመለከታል፤ ተገቢውን መመሪያ ይሰጣል፤
- ፪/ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር በሚያቀርባቸው ሌሎች የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ይወስናል፡፡

**፲. የቦርዱ ስብሰባ**

- ፩/ ቦርዱ በየሶስት ወሩ አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡
- ፪/ በቦርዱ ስብሰባ ላይ ከግማሽ በላይ አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡
- ፫/ የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው በተገኙ አባላት በአብዛኛው ድምጽ ሲደገፍ ነው፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፡፡
- ፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

**፲፩. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር**

- ፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ የኤጀንሲውን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፡፡
- ፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-
  - ሀ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተመለከቱትን የኤጀንሲውን ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል፤
  - ለ/ በፌዴራል የመንግስት ሠራተኞች ሕጎች መሠረት የኤጀንሲውን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤
  - ሐ/ የኤጀንሲውን የአጭርና የረጅም ጊዜ ዕቅዶችን፣ ዓመታዊ የሥራ ንግግራዎችንና በጀት በማዘጋጀት ለቦርዱ ያቀርባል፤ በመንግሥት ሲዕድቁም በሥራ ላይ ያውላል፤

- 4/ review audit reports of the Agency, and gives appropriate direction;
- 5/ decide on other policy matters as may be submitted to it by the Director General of the Agency.

**10. Meetings of the Board**

- 1/ Meetings of the Board shall be held once every three months; provided, however, that the Board may hold a meeting at any time as may be necessary.
- 2/ The presence of more than half of the members at any Board meeting shall constitute a quorum.
- 3/ Decision of the Board shall be passed when supported by simple majority vote of members present at the meeting; provided, however, that the chairperson shall have a casting vote in case of a tie.
- 4/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Board may issue its own rules of procedure governing the conduct of meetings.

**11. Powers and Duties of the Director General**

- 1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Agency and shall direct and administer its activities.
- 2/ Without prejudice to the generality of sub-article (1) of this Article, the Director General shall:
  - a) exercise the powers and duties of the Agency stated under Article 6 of this Proclamation;
  - b) employ and Administer employees of the Agency in accordance with federal civil service laws;
  - c) prepare and submit to the Board, the short and long term plans, Annual work programs and budget of the Agency, and implement same upon approval;

መ/ ኤጀንሲው በዚህ አዋጅ መሠረት የሚያወጣ ቸውን መመሪያዎች ያዘጋጃል፤ በቦርዱ ሲወድቁም ሥራ ላይ ያውላል፤

ሠ/ በዐደቁ የኤጀንሲው ነፍሳሪዎችና በጀት መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

ረ/ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ኤጀንሲውን ይወክላል፤

ሰ/ በቦርዱ የዐደቁትን የኤጀንሲውን የሥራ አፈጻጸምና የሂሳብ ሪፖርቶች ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ያቀርባል፡፡

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ ለኤጀንሲው ሥራ ቅልጥናና በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በክፍል ለኤጀንሲው የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡

**፲፪. በጀት**

የኤጀንሲው በጀት በመንግስት ይመደባል፡፡

**፲፫. የሂሳብ መዛግብት**

፩/ ኤጀንሲው የተሟላና ተክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል፡፡

፪/ የኤጀንሲው የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው አዲተር ወይም እርሱ በሚሰይማቸው አዲተሮች በየዓመቱ ይመረመራሉ፡፡

**፲፬. የአስፈጻሚ አካላት ኃላፊነት**

፩/ እያንዳንዱ አስፈጻሚ አካል የመሠረተ ልማት ዕቅዱን ሲያዘጋጅ የመንገድ መሠረተ ልማት ዕቅድን እና ማስተር ነፃላንን መሠረት በማድረግ ይሆናል፡፡

፪/ አስፈጻሚው አካል የመሠረተ ልማትን ዕቅድ ለኤጀንሲው ሲያቀርብ ልማቱ በሚካሄድበት አካባቢ ያሉትን መረጃዎች አሟልቶ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

d) prepare directives to be issued by the Agency in accordance with this Proclamation, and implement same upon approval by the Board;

e) effect expenditure in accordance with the approved work program and budget of the Agency;

f) represent the Agency in all its dealings with third parties;

g) submit to the Office of the Prime Minister the performance and financial reports of the Agency upon their approval by the Board.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to officials and other employees of the Agency to the extent necessary for the efficient management of the Agency.

**12. Budget**

The budget of the Agency shall be allocated by the government.

**13. Books of Accounts**

1/ The Agency shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts and financial documents of the Agency shall be audited annually by the Auditor General or by auditors assigned by him.

**14. Responsibility of Implementing Organs**

1/ Every implementing organ shall prepare its infrastructure plan in accordance with road infrastructure plan and master plan.

2/ An implementing organ, when submitting its infrastructure plan to the Agency, shall include detail data pertaining to the area where the work is to be undertaken.

፫/ ማንኛውም አስፈጻሚ አካል የመሰረተ ልማት ሥራ ለማካሄድ በሌሎች የመንግሥት አካላት የሚሰጡት የመሠረተ ልማት ፈቃዶች እንደተጠበቁ ሆነው ሥራውን ከመጀመሩ በፊት የኤጀንሲውን ፈቃድ ማግኘት አለበት።

፬/ አስፈጻሚው አካል ሥራውን ሲያካሂድ ከሌሎች የመሠረተ ልማት ሥራዎች ጋር ያልተጣጣመ ሆኖ ካገኘው ይህንኑ በፍጥነት ለኤጀንሲው ማሳወቅ ይኖርበታል።

3/ Without prejudice to permits issued by other government organs to engage in infrastructure works, every implementing organ is required to obtain a permit from the Agency prior to commencement of its work.

4/ An implementing organ shall promptly inform the Agency when it has found that its work is not in conformity with other infrastructure works.

፲፮. የቅሬታ አፈታት ሥነ ሥርዓት

፩/ በተቀናጀ የመሠረተ ልማት ሥራ ምክንያት የሚነሳ ማንኛውም ቅሬታ የአስፈጻሚው አካል ውሳኔ በደረሰው በአሥር የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን በጽሑፍ ለኤጀንሲው ማቅረብ ይችላል።

፪/ ኤጀንሲው የቀረበለትን ቅሬታ መርምሮ ውሳኔውን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ያሳውቃል።

፫/ ከካሣ ክፍያ ጋር በተያያዘ ኤጀንሲው በሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያለው ወገን ጉዳዩን ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ሊያቀርብ ይችላል።

15. Grievance Handling Procedures

1/ Any complaint relating to integrated infrastructure development work may be submitted to the Agency in writing within ten working days of the receipt of the decision of the implementing organ.

2/ The Agency shall decide and notify on the complaint submitted to it within one month.

3/ Any party dissatisfied with the decision of the Agency with respect to compensation may appeal to the competent court.

፲፯. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ይህን አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈፀም የወጡ ደንቦችንና መመሪያዎችን በማስፈፀም ረገድ የመተባበር ግዴታ አለበት።

16. Duty to Cooperate

Any person shall have the duty to cooperate in the implementation of this Proclamation and regulation and directives issued under this Proclamation

፲፯. ስለ ሌሎች ህጎች ተፈጻሚነት

፩/ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ በዚህ አዋጅ በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፪/ የክልል የመሠረተ ልማት ሥራዎችን የማቀናጀት ተግባር የዚህን አዋጅ መሰረታዊ መርሆዎች በመከተል በሚወጡ የየክልሉ ሕጎች መሠረት ይመራል።

17. Applicability of other Laws

1/ No law may, in so far as it is inconsistent with this Proclamation, be applicable with respect to matters provided for by this Proclamation.

2/ The integration of regional infrastructure works shall be governed by laws to be issued by the respective regional states following the basic principles of this Proclamation.



**፲፰. ደንብ የማውጣት ሥልጣን**

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ በሚገባ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችን ሊያውጣ ይችላል፡፡

**፲፱. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ነሐሴ ፲፮ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

**18. Power to Issue Regulation**

The Council of Ministers may issue regulations necessary for the proper implementation of this Proclamation.

**19. Effective Date**

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa this 22<sup>nd</sup> day of August, 2014.

MULATU TESHOME (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA